

## የወያኔ የዘረፋ መሠሪ ስልት

ወያኔ አማራን አጥፍቶ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እና ታላቋን ትግራይን በመመስረት የትግሬን ተወላጆች በኢኮኖሚ ጠንካራ ለማድረግ እና ባህላቸውን ለማስፋፋት የተጠቀመባቸው ቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌደሬሽን፣ ሙስና እና ልማት ናቸው ።

### ሀ. ቋንቋን መሰረት የአደረገ ፌደሬሽን

1. ብሄረሰቦች እንዳይተባበሩ ለመከፋፈል እና ወያኔ በአማራው ላይ ለሚያደርገው የዘር ማጥፋት ዘመቻ አጋር አድርጎ ለመጠቀም፣
- 2 ትግርኛን በሁለተኛ ቋንቋ የሚናገሩትን አማሮችን ትግሬ ናቸው በማለት በፈቃድ ሳይሆን በግዳጅ አማራውን አጥፍቶ ለም መሬታቸውን ለመውሰድ ሲል የተጠቀመበት ሥልት ነው።

### ለ. ሙስና

1. የትግራይ ተወላጆች ያለምንም ችግር ሙስናን ተጠቅመው በኢትዮጵያ ሃብት በአጭር ጊዜ እንዲበለጸጉ ለማድረግ የሚረዳ ነው።
2. ሆዳም እና ባንዳ የሆኑ የሌሎችን ብሄረሰብ ምስሎች በማያጠግብ ፍርፋሬ ተጠቃሚ በማድረግ ሰጥ ለበጥ ብለው በፍርሃት እንዲታዘዙ ለማድረግ ታስቦ የተፈጠረ ነው።
3. በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ከወያኔው መስመር ወጣ ብለው ሲገኙ በሙስና አሳቦ ለማሰር፣ ለማባረር እዲቻል ሆነ ተብሎ የተፈጠረ ስልት ነው።

### ሐ. ልማት

የአማራውን ባህል፣ ቅርስ፣ የአርበኝነት ስያሜ እና ወኔ ለማፍረስ እና ለማጥፋት በዚህ ስልት የህዝብ ተቃዋሚ እንዳይነሳ ለመከላከል መጠቀሚያ ነው።

ወያኔ የትግሬ ተወላጆችን በኢኮኖሚ ጠንካራ ለማድረግ እና ባህላቸውን ለማስፋፋት የተጠቀመባቸው የአላማዊ ማስፈጸሚያዎች ሙስና ፣ባነኮች እና መሀንዲሶች ናቸው ።እነዚህ በጣም ሊዘን፣ በፐርሰንት መክፈልን ፣ የክፍያ ጊዜ ገደብን፣ የህንፃ ዓይነትን፣ ልማታዊ ባለሀብቶችን ማበረታታት እና ለመበደር የሚያስችል የተስራ ፐርሰንትን አጣጥሞ በማቀናጀት ወያኔዎች እና መሰሎቻቸው ያለማቋረጥ በዑደት ታጁር የሚሆኑበት በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በከፍተኛ የዋጋግሽፈት፣ በኢኮኖሚ የምታቆለቁልበት፣ ወያኔ እራሱን በእራሱ ብልጽግና ልማታዊ መንግስት እያሰኘ ሞኛሞኛቸውን የሚያታልልበት የወያኔ መስሪ ስልታዊ አሰራር ነው። አፈጻጸሙን አብረን በምሳሌ አስደግፈን እንየው።

አቶ ወይን 1000ካሬ ሜትር በሊዝ አገኘ ።

የአንድ ሺህ ካሬሜትር የሊዝ ዋጋ 1 000 000 ብር ይሁን ፣

ስራውን ለመጀመር የሊዙ የመጀመሪያ ክፍያ 10 ፐርሰንት 100 000ብር ነው ፣ቀሪው 900 000 ሺህ ብር በ20ዓመት የሚከፈል ሲሆን፣

አቶ ወይን መነሻው ባዶ ስለሆነ 100 000 ሺህ ብር ከባንክ ተበድሮ ይከፈላል በመሬቱ ላይእስከ 80 000 000ብርየሚፈጅ ህንፃ እንዲሰራ በቦታው መደብ ወይም ደረጃ ይገደድናዘመናዊ ቢላ ለመስራት ይወስናል።

አቶ ወይን ለልማት ገንዘብ ብድር እንዲፈቀድለት ለባንክ ማመልከቻ ያስገባል። ያሰገባው የእንሸሽትሜንት ጥናት እንደሚያሳየው እውነትነው።

ሕንፃው ተሰርቶ እነዳቢቃ በወር 1000 000 ብር እንደሚከራይ በዓመት 12 000 000 ብር በሚከፍልበት ጊዜ በ20ዓመት 240 000 000 ብር ነው። በመሆኑም አቶ ወይንብድሩን መክፈል እንደሚችል ያሳያል ስለሆነም ብሩን መክፈል ይችላል ይህ ልማታዊ ባለሀብት መብረታታት እንዳለበት ከአንድ የመንግስት ባለስልጣን ከተወከለው ጉዳይ አስፈፃሚ የሚነገራቸው የባንክ ባለስልጣኖች ለነሱ የሚቀበሉትን ተቀብለው ብድሩን ባለቤቱ ባስገመተው ባነኩ እንዲያበድር ይፈቀዳል ። አቶ ወይን የሰጠውን ሰጥቶ 150 000 000 ብር በመሃንዲስ አስገምቶ ይበደራል። ገንዘቡ ከመለቀቁ በፊት እንበል 40ፐርሰንት ወጭ አወጥቶ ስራ መጀመሩን በመሃንዲስ ተገምቶ እንዲቀርብ ይጠየቃል። አቶ ወይን ስረውን ለመጀመር/ለመነሻው ከተበደረው በመጠቀም እንደምንም ብሎ ይጀምራል፤ የ40ፐርሰንት ስራ ለመሰራቱ ከባንኩ መሃንዲሶች በሙስና እረዳትነት መረጃ ይሰጠዋል። በዚህ መረጃ የተጠየቀው 150 000 000 ብር ይለቀቃል። እንበል አቶ ወይን ለህንፃው ተቋራጭ 90 000 000 ብር ቢከፍል 60 000 000 ብር በጁላይቀራል። አቶ ወይን 40 000 000 ብር ለመሬቱ ሊዝ፣ ለመጅሪያው ክፍያ የተበደረውን እና ለልዩልዩ ወጭዎች ቢከፍል ከወጭ ቀሪ 20 000 000 ብር ያገኛል በዚህ ዓይነቱ የአሰራር ዑደት ወያኔ እና መሰሎቹ ታጁር ሁነውበታል የአደስ አበባ ህንፃዎች ብዛት የዚህ ዓይነቱ አሰራር ወጤት እና የወያኔዎች ንብረት ነው። ይህ ግልጽ ዘረፋ ሙስና በሌለበት እና ህዝባዊ ሥራ በሰፈነበት ሥርዓት አይፈጸምም ። ከይገርማል